

Num

Chapter 1

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

לְחֵדָּשׁ -ለ-ወር H2320	בְּאַחַד -በ-ለይ-አንድ H0259	מוֹעֵד መገናኛ H4150	בְּאַהֲלֵי -በ-ድንገት-የ H0168	סִינַי ሲና H5514	בְּמִדְבָּר -በ-በረሃ H4872	מִשְׁה ሙሴ H0413	אֶל- -ለ--ወደ H3068	יְהוָה እግዚአብሔር H1696	וַיְדַבֵּר -እና-ተናገረ H0559	1
			לְאַמֵּר: ሲሉ H0559	מִצְרַיִם ግብፅ H4714	מֵאֲרָץ ከ-ምድር H0776	לְצִאתָם ወጣ H3318	הַשְּׁנִי -ያ-ሁለተኛ H8145	בַּשְּׁנָה -በ-ዓመት H8141	הַשְּׁנִי -ያ-ሁለተኛ H8145	

እግዚአብሔርም ሙሴን በሲና ምድር በዳ በመገናኛው ድንገት ውስጥ፡ በሁለተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን፡ ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በሁለተኛው ዓመት እንዲህ ብሎ ተናገረው።

שְׁנֵי ሰሞኞች H8034	בְּמִסְפָּר -በ-ቍጥር H4557	אַבְתָּם አባት H0001	לְבֵית -በ-ቤት H4940	לְמִשְׁפַּחְתָּם -በ-ዘር H3478	וּשְׂרָאֵל እስራኤል H5712	בְּנֵי- ልጆች H3605	עַד ጉባኤ H3605	כָּל- ሁሉ H0853	רֹאשׁ ራስ-የ H5375	אַתְּ (את) H1538	שְׁנֵי አንሳ H2145	2
									לְגֻלְגֻלְתָּם: -በ-የእሱ-heads H1538	זָכָר ወንድ H2145	כָּל- ሁሉ H3605	

የእስራኤልን ልጆች ማኅበር ሁሉ ድምር፡ በየወገናቸው፡ በየአባቶቻቸው ቤቶች፡ በየሰማቸው ቍጥር፡ ወንድን በየራሱ፡ ውሰዱ።

אַתָּם እሱ H0853	תַּפְקֵדוּ ቁጠረ H3478	בְּיִשְׂרָאֵל -በ-እስራኤል H3318	צָבָא ሠራዊት H3605	יְצֵא ወጣ H3605	כָּל- ሁሉ H4605	וּמַעֲלָה -እና--እና-ወደ-ለይ H8141	שְׁנָה ዓመት H6242	עֲשָׂרִים ሃያ H8141	מִבֵּן -ከ-ልጆች H0175	3		
									וְאַתְּ -እና-እርን H0175	אַתָּה አንተ H0175	לְצִבְאֹתָם -በ-ሠራዊት H0175	

ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን፡ ከእስራኤል ወደ ሰልፍ የሚወጡትን ሁሉ፡ አንተና እርን በየሠራዊቶቻቸው ቍጠራዎቻቸው።

וְהָיָה እሱ H1931	אַבְתָּיו አባት H0001	לְבֵית- ቤት H0376	רֹאשׁ ራስ-የ H4294	אִישׁ ሰው H0376	לְמִטָּה -ለ--ያ-ነገድ H0376	אִישׁ ሰው H1961	אִישׁ ሰው H0854	וְהָיָה ይሆናል H0854	וְאַתְּ -እና--ከ--ከ H0854	4
--	---	--	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---

ከየነገዱም አንድ ሰው የአባቶቹ ቤት አለቃ ከእናንተ ጋር ይሁን።

שְׂדֵיאוּר: Shedur H7707	בֶּן- ልጅ H0468	אֵלִיזָוַר Elizur H7205	לְרֵאשִׁי -ለ-ርቤል H0854	אַתְּ -ከ-አንተ H5975	עֲמַדָּו ቆመ H0376	אַשָׁר ያ H0376	הָאֲנָשִׁים -ያ-ሰዎች H8034	שְׁמוֹת ሰሞኞች-የ H0428	וְאַלְהָה -እና-እነዚህ H0428	5
--	--------------------------------------	---	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--	---

ከእናንተም ጋር የሚቆሙት ሰዎች ሰሞቻቸው እነዚህ ናቸው፤ ከርቤል የሰዲዮር ልጅ

צוּרִישַׁדַּי: Zurishaddai H6701	בֶּן- ልጅ H8017	שְׁלֻמִיֵּל Shelumiel H8095	לְשֻׁמְעוֹן -ለ-ሰምገን H8095	6
--	--------------------------------------	---	---	---

ኤሊሱር፡ ከሰምገን የሱሪሰዲይ ልጅ ሰለሚኤል፡

עַמִּינָדָב: Amminadab H5992	בֶּן- ልጅ H5177	נַהֲשׁוֹן Nahshon H3063	לְיַהֲוִדָּה -ለ-ይሁዳ H3063	7
--	--------------------------------------	---	---	---

ከይሁዳ የአሚናዳብ ልጅ ነአሶን፡

8 לְיִשְׁשָׁכָר - א-ይሳካር
 נְתַנְאֵל Nethanel
 בֶּן-זֹוּר Zuar
 צוּר : H6686
 H5417
 H3485

ከይሳካር የሰገር ልጅ ናትናኤል፤

9 לְזַבְדִּיָּן - א-ዘቡሎ
 אֱלִיאָב Eliab
 בֶּן-חֵלֹן Helon
 חֵלֹן : H2497
 H0446
 H2074

10 לְבַנְיָ - א-ልጆች
 יוֹסֵף Yosef
 לְאֶשְׁמָעֵל Elishama
 בֶּן-אַמִּיהוּד Ammihud
 לְגַמְלִיאֵל Gamaliel
 בֶּן-פְּדַחְזוּר Pedahzur
 : H6301
 H1583
 H4519
 H5989
 H0476
 H0669
 H3130

ከዛብሎን የኤሎን ልጅ ኤልያብ፣ ከዮሴፍ ልጆች ከኤፍሬም የዓሚሁድ ልጅ ኤሊሳማ፣ ከምናሴ የፍዳሱ ልጅ ገማልኤል፤

11 לְאֲבִידָן - א-በጎም
 אֲבִידָן Abidan
 בֶּן-גִּידְוֹנִי Gideoni
 גִּידְוֹנִי : H1441
 H0027
 H1144

12 לְאֶחִיעֶזֶר - א-ዳን
 אֶחִיעֶזֶר Ahiezer
 בֶּן-עַמִּישַׁדַּי Ammishaddai
 עַמִּישַׁדַּי : H5996
 H0295
 H1835

ከብንያም የጋዴዮን ልጅ አቢዳን፣ ከዳን የአሚሳዳይ ልጅ አኪዔዘር፤

13 לְפַגְיָל - א-አሴር
 פַּגְיָל Pagiel
 בֶּן-עֹכְרָן Ochran
 עֹכְרָן : H5918
 H6295
 H0836

ከአሴር የኤክራን ልጅ ፋግኤል፤

14 לְאֵלִיָּאֵף - א-ጋድ
 אֵלִיָּאֵף Eliasaph
 בֶּן-דְּעוּאֵל Deuel
 דְּעוּאֵל : H1845
 H0460
 H1410

ከጋድ የራጉኤል ልጅ ኤሊሳፍ፤

15 לְאַחִירָא - א-ንፍታሌም
 אַחִירָא Ahira
 בֶּן-עֵנָן Enan
 עֵנָן : H5881
 H0299
 H5321

ከንፍታሌም የዔናን ልጅ አኪሬ።

16 אֶלְהֵי [called-ones] እዚህ
 (קְרוּאֵי) מሬ
 הַעֲרֹבָה - ያ-ጉባኤ
 נְשִׂאֵי ሙሪ
 מַטּוֹת יገድ
 אֲבוֹתָי አባት
 רֵאשֵׁי ራስ
 אֲלֵפֵי ሺህ
 יִשְׂרָאֵל እስራኤል
 : H1992
 H3478
 H0505
 H0001
 H4294
 H5712
 H7121
 H7148
 H0428

ከማሳበር የተመረጡ የእስራኤል አእለፍ ታላላቆች፣ የአባቶቻቸው ነገድ አለቆች እዚህ ናቸው።

17 וַיִּקַּח - እና-ወሰደ
 מִשָׁרָ - ሙሴ
 וְאֶהְרֹן - እና-አድን
 (אֵת) ለ
 הַאֲנָשִׁים - ያ-ሰዎች
 - ያ-እዚህ
 אֲשֶׁר ያ
 נִקְבּוּ ወሰን
 בְּשֵׁמוֹת : H8034
 H0428
 H0376
 H0853
 H0175
 H4872
 H3947

ሙሴና አድንም እዚህን በስማቸው የተጠሩትን ሰዎች ወሰዱአቸው፤

על-	וינתלך	השני	ש'חך	ב'חך	הק'היל	ה'ע'ה	כל-	ואת	18
-n--n-ale	-laf--laf-olaf	-s-ualaf	-l-ol	-n-ale-laf	lilr-assembled	-s-ril	ul	-o o -(ta)	
	H3205	H8145	H2320	H0259	H6950	H5712	H3605	H0853	

נמ'לה	שנה	ע'ש'ים	מ'ן	ש'מות	ב'מ'פ'ר	א'בת'ם	ל'בית	מ'ש'פ'ת'ם
-laf--laf-ole-ale	osot	ys	-h-daf	osot	-n-farf	lot	-n-ot	HC
H4605	H8141	H6242		H8034	H4557	H0001		H4940

ל'ג'ל'ג'ת'ם:
-n-filr-heads
[H1538](#)

በሁለተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ማኅበሩን ሁሉ ሰበሰቡ፤ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን በየራሱ በየወገኑም በየአባቶቻቸውም ቤቶች በየሰማቸው ቍጥር ትውልዳቸውን ተናገሩ።

פ	סיני	ב'מ'ד'ב'ר	ו'י'ק'ר'ם	מ'ש'ה	א'ת	י'הו'ה	צ'נה	כ'א'ש'ר	19
s	ul	-n-nly	-laf-elm	osul	(ta)	lilr-lilr	lHH	-laf-s	
		H5514		H4872	H0853	H3068	H6680		

አገዚአብሔር ሙሴን እንዲዘዙ እንዲሁ በሲና ምድር በዳ ቈጠራቸው።

ש'מות	ב'מ'פ'ר	א'בת'ם	ל'בית	מ'ש'פ'ת'ם	ת'ו'ל'ד'ת'ם	י'ש'ר'א'ל	ב'כ'ר	ר'או'ב'ן	ב'נ'י	ו'י'הו'ה	20
osot	-n-farf	lot	-n-ot	-n-HC	-t-daf	lilr-lilr	lilr-f	lulr	daf	-laf-ul	
H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H3478	H1060	H7205		H1961	

צ'ב'א	י'צ'א	ל'	נ'מ'לה	ש'נה	ע'ש'רים	מ'ן	ז'כ'ר	כל-	ל'ג'ל'ג'ת'ם
ul-daf	ot	ul	-laf--laf-ole-ale	osot	ys	-h-daf	ul	ul	-n-filr-heads
H3318	H3605	H3605	H4605	H8141	H6242		H2145	H3605	H1538

የአስራአል በኩር የሮቤል ልጆች በየትውልዳቸው፣ በየወገናቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤቶች፣ እንደየሰማቸው ቍጥር፣ በየራሳቸው፣ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለው ወንድ ሁሉ፣ ወደ ስልፍ የሚወጡት ሁሉ።

פ	מ'אות	ו'ח'מ'ש	א'ל'ף	ו'א'ר'ב'ע'ים	ש'ש'ה	ר'או'ב'ן	ל'מ'ט'ה	פ'ק'ד'י'ה'ם	21
s	ot	-laf-lp	ul	-laf-lcl	osul	lulr	lulr	elm	
		H3967	H2568	H0505	H0705	H8337	H7205	H4294	

ከሮቤል ነገድ የተቈጠሩ አርባ ስድስት ሺህ አምስት መቶ ነበሩ።

ל'ג'ל'ג'ת'ם	ש'מות	ב'מ'פ'ר	פ'ק'ד'יו	א'בת'ם	ל'בית	מ'ש'פ'ת'ם	ת'ו'ל'ד'ת'ם	ש'מ'ע'ון	ל'ב'נ'י	22
-n-filr-heads	osot	-n-farf	elm	lot	-n-ot	-n-HC	-t-daf	osul	daf	
H1538	H8034	H4557		H0001		H4940	H8435	H8095		

צ'ב'א	י'צ'א	ל'	נ'מ'לה	ש'נה	ע'ש'רים	מ'ן	ז'כ'ר	כל-
ul-daf	ot	ul	-laf--laf-ole-ale	osot	ys	-h-daf	ul	ul
H3318	H3605	H3605	H4605	H8141	H6242		H2145	H3605

የስምጋን ልጆች በየትውልዳቸው፣ በየወገናቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤቶች የተቈጠሩ፣ እንደየሰማቸው ቍጥር፣ በየራሳቸው፣ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለው ወንድ ሁሉ፣ ወደ ስልፍ የሚወጡት ሁሉ።

פ	מ'אות	ו'ש'ל'ש	א'ל'ף	ו'ח'מ'שים	ת'ש'ע'ה	ש'מ'ע'ון	ל'מ'ט'ה	פ'ק'ד'י'ה'ם	23
s	ot	-laf-lp	ul	-laf-lp	lHH	osul	lulr	elm	
		H3967	H7969	H0505	H2572	H8672	H8095	H4294	

ከስምጋን ነገድ የተቈጠሩት አምሳ ዘጠኝ ሺህ ሦስት መቶ ነበሩ።

ש'נה	ע'ש'רים	מ'ן	ש'מות	ב'מ'פ'ר	א'בת'ם	ל'בית	מ'ש'פ'ת'ם	ת'ו'ל'ד'ת'ם	ד'ך	ל'ב'נ'י	24
osot	ys	-h-daf	osot	-n-farf	lot	-n-ot	-n-HC	-t-daf	cl	daf	
H8141	H6242		H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H1410		

צ'ב'א	י'צ'א	ל'	נ'מ'לה
ul-daf	ot	ul	-laf--laf-ole-ale
	H3318	H3605	H4605

የጋድ ልጆች በየትውልዳቸው፣ በየወገናቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤቶች፣ እንደየሰማቸው ቀጥጥር፣ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት፣ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ፡

פ	: משפחה	מאות	שש	אלף	וארבעים	משה	ג	מטה	פקדיה	25
§	-አና-ሃምሳ	መቶ	-አና-ስድስት	ሺህ	-አና-አርባ	አምስት	ጋድ	ነገድ	ቁጠረ	
	H2572	H3967	H8337	H0505	H0705	H2568	H1410	H4294		

ከጋድ ነገድ የተቆጠሩት አርባ አምስት ሺህ ስድስት መቶ አምሳ ነበሩ።

שנה	עשרים	מבין	שמו	במספר	אבות	לבי	מתחפשים	תולדות	יהודה	לבני	26
ዓመት	ሃያ	-ከ-ልጆች	ሰሞች	-በ-ቀጥጥር	አባት	-በ-ቤት	-በ-ዘር	ትውልድ	ይሁዳ	ልጆች	
	H8141	H6242	H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H3063		
							צבא	יצי	כל	המנהל	
							ሠራዊት	ወጣ	ሁሉ	-አና--አና-ወደ-ላይ	
								H3318	H3605	H4605	

የይሁዳ ልጆች በየትውልዳቸው፣ በየወገናቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤቶች፣ እንደየሰማቸው ቀጥጥር፣ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት፣ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ፡

פ	: מאות	שש	אלף	וארבעים	משה	יהודה	מטה	פקדיה	27
§	መቶ	-አና-ስድስት	ሺህ	-አና-ሰባ	አራት	ይሁዳ	ነገድ	ቁጠረ	
	H3967	H8337	H0505	H7657	H0702	H3063	H4294		

ከይሁዳ ነገድ የተቆጠሩት ሰባ አራት ሺህ ስድስት መቶ ነበሩ።

שנה	עשרים	מבין	שמו	במספר	אבות	לבי	מתחפשים	תולדות	יששכר	לבני	28
ዓመት	ሃያ	-ከ-ልጆች	ሰሞች	-በ-ቀጥጥር	አባት	-በ-ቤት	-በ-ዘር	ትውልድ	ይሳኮር	ልጆች	
	H8141	H6242	H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H3485		
							צבא	יצי	כל	המנהל	
							ሠራዊት	ወጣ	ሁሉ	-አና--አና-ወደ-ላይ	
								H3318	H3605	H4605	

የይሳኮር ልጆች በየትውልዳቸው፣ በየወገናቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤቶች፣ እንደየሰማቸው ቀጥጥር፣ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት፣ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ፡

פ	: מאות	וארבע	אלף	וארבעים	משה	יששכר	מטה	פקדיה	29
§	መቶ	-አና-አራት	ሺህ	-አና-ሃምሳ	አራት	ይሳኮር	ነገድ	ቁጠረ	
	H3967	H0702	H0505	H2572	H0702	H3485	H4294		

ከይሳኮር ነገድ የተቆጠሩት አምሳ አራት ሺህ አራት መቶ ነበሩ።

שנה	עשרים	מבין	שמו	במספר	אבות	לבי	מתחפשים	תולדות	זבולון	לבני	30
ዓመት	ሃያ	-ከ-ልጆች	ሰሞች	-በ-ቀጥጥር	አባት	-በ-ቤት	-በ-ዘር	ትውልድ	ዘቡሎን	ልጆች	
	H8141	H6242	H8034	H4557	H0001		H4940	H8435	H2074		
							צבא	יצי	כל	המנהל	
							ሠራዊት	ወጣ	ሁሉ	-አና--አና-ወደ-ላይ	
								H3318	H3605	H4605	

የዘቡሎን ልጆች በየትውልዳቸው፣ በየወገናቸው፣ በየአባቶቻቸው ቤቶች፣ እንደየሰማቸው ቀጥጥር፣ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት፣ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ፡

פ	: מאות	וארבע	אלף	וארבעים	משה	זבולון	מטה	פקדיה	31
§	መቶ	-አና-አራት	ሺህ	-አና-ሃምሳ	ሰባት	ዘቡሎን	ነገድ	ቁጠረ	
	H3967	H0702	H0505	H2572	H7651	H2074	H4294		

ከዘቡሎን ነገድ የተቆጠሩት አምሳ ሰባት ሺህ አራት መቶ ነበሩ።

የተቆጠሩት ሁሉ ስድስት መቶ ሦስት ሺህ አምስት መቶ አምሳ ነበሩ።

ב	: בתוכם	והתקדו	ל	אבתם	למטה	והלויים	47
፩	-በ-መካከል	ቁጠረ	አል	አባት	-በ-ነገድ	-እና--ያ-ሌዋዊ	
	H8432		H3808	H0001	H4294	H3881	

ሌዋውያን ግን በየአባቶቻቸው ነገድ ከእነርሱ ጋር አልተቆጠሩም።

	: לאמר	משנה	אל	יהוה	ויברך	48
	ሲሉ	ሙሴ	-ለ--ወደ	እግዚአብሔር	-እና-ተናገረ	
	H0559	H4872	H0413	H3068	H1696	

እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የሌዊን ነገድ አትቀጠረው።

בני	בתוך	אשר	ל	ראש	ואת	תפקד	ל	לוי	מטה	את	אף	49
ልጆች	-በ-መካከል	አነሣ	አል	ራስ	-በ ፀ ፀ (አጠ)	ቁጠረ	አል	ሌዊ	ነገድ	(አጠ)	ብቻ	
	H8432	H5375	H3808		H0853		H3808	H3878	H4294	H0853	H0389	

ישאל
እስራኤል
[H3478](#)

ቀጥራቸውንም ከእስራኤል ልጆች ጋር አታድርግ፤

ועל	כליו	כל	ועל	העת	משכן	על	הלויים	את	תפקד	ואתה	50
-እና-በ-	-እና-አቃዎች	ሁሉ	-እና-በ-	-ያ-ምስክር	ማደሪያ	-በ	-ያ-ሌዋዊ	(አጠ)	ቁጠረ	-እና-አንተ	
	H3627	H3605		H5715	H4908		H3881	H0853			

והם	כליו	כל	ואת	המשכן	את	ישאו	הנה	לוי	אשר	כל
-እና-እነሱ	-እና-አቃዎች	ሁሉ	-በ ፀ ፀ (አጠ)	-ያ-ማደሪያ	(አጠ)	አነሣ	አባሉ	፩	ያ	ሁሉ
H1992	H3627	H3605	H0853	H4908	H0853	H5375	H1992			H3605

יחננו
ለፈረ
[H2583](#)

למשכן
-ያ-ማደሪያ
[H4908](#)

וסביב
-እና--በ-ዙሪያ
[H5439](#)

ישתתו
-እና-አገለገለ
[H8334](#)

ነገር ግን በምስክሩ ማደሪያና በዕቃዎች ሁሉ ለእርሱም በሚሆነው ነገር ሁሉ ላይ ሌዋውያንን አቁማቸው። ማደሪያውንና ዕቃዎችን ሁሉ ይሸከሙ። ያገልግሉትም፣ በማደሪያውም ዙሪያ ይሰፈሩ።

והלויים	אתו	יקימו	המשכן	ובתנת	והלויים	אתו	יוגידו	המשכן	ובנסוע	51
-ያ-ሌዋዊ	አሱን	-እና-ተነሡ	-ያ-ማደሪያ	-እና-ሰፈረ	-ያ-ሌዋዊ	አሱን	ወረደ	-ያ-ማደሪያ	-እና-ተነሳ	
H3881	H0853		H4908	H2583	H3881	H0853	H3381	H4908	H5265	

יומת
ሞተ
[H4191](#)

תקרב
-ያ-አቀረበ
[H7126](#)

והנר
-እና--stranger

ማደሪያውም ሲነሣ ሌዋውያን ይንቀሉት፤ ማደሪያውም በሰፈረ ጊዜ ሌዋውያን ይትከሉት፤ ሌላ ሰው ግን በቀርብ ይገደል።

:מבצבצ	והנר	על	איש	מתנהו	על	איש	ישאל	בני	והנר	52
-በ-ሠራዊት	የእሱ-banner	-በ--በ-ላይ	-እና-ሰው	ሰፈር	-በ--በ-ላይ	ሰው	እስራኤል	ልጆች	-እና-ሰፈረ	
	H1714		H0376	H4264		H0376	H3478		H2583	

የእስራኤልም ልጆች እያንዳንዱ በየሰፈሩ፣ በየዓለማውም፣ በየጭፍራውም ይሰፍራሉ።

עת	על	קצף	יהיה	ולא	העת	למשכן	סביב	יחננו	והלויים	53
ጉባኤ	-በ-ላይ--በ-ላይ	wrath	ይሆናል	-እና-አል	-ያ-ምስክር	ማደሪያ	-በ-ዙሪያ	ሰፈረ	-እና--ያ-ሌዋዊ	
H5712			H1961	H3808	H5715	H4908	H5439	H2583	H3881	

העדות:
-ያ-ምስክር
[H5715](#)

משכן
ማደሪያ
[H4908](#)

משמרת
ጥበቃ
[H4931](#)

את
(አጠ)
[H0853](#)

הלויים
-ያ-ሌዋዊ
[H3881](#)

ושמרו
-እና-ጠበቀ
[H8104](#)

ישאל
እስራኤል
[H3478](#)

בני
ልጆች

ነገር ግን በእስራኤል ልጆች ላይ ቀጣ እንዳይወርድ ሌዋውያን በምስክሩ ማደሪያ ዙሪያ ይሰፈሩ፤ ሌዋውያንም የምስክሩን ማደሪያ ይጠብቁ።

פ	: וְשָׁעָ	כֹּן	הַשָּׂמַיְמָ	תֵּן	הַיְיָ	צִוְּ	אֶשְׂרָ	כֹּל	לְיִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	וְיִשְׂרָאֵל	
§	አደረገ	ሰለዚህ	ሙሴ)ጥሰ(እግዚአብሔር	አዘዘ	የ	ሁሉ	እስራኤል	ልጆች	-እና-አደረገ	
			H4872	H0853	H3068	H6680		H3605	H3478			

የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ፤ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረጉ።